




(uten bilder)

- ✎ Michael Oguttu
- 🔒 Vusi Malindi
- 📄 Mezemir Girma
- 😊 amharisk
- 📖 nivå 2



ዘግኅገህገህ

# Barnebøker for Norge

[barnebok.no](http://barnebok.no)

ዘግኅገህገህ

Skrevet av: Michael Oguttu  
 Illustrert av: Vusi Malindi  
 Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barnebok.no](http://barnebok.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.


Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>






ቶንሹ ወንድሜ አርፍዶ ነው የሚነሣው። እኔ ግን  
ጎበዝ ስለሆንኩ ቶሎ እነሳለሁ!

፡፡ፋፊፊፋፋፋ ፋፋፋፋ ፋፋ ፋፋ






<<አንቺ የጠዋት ኮከቤ ነሽ>> ትለኛለች አማ።



በየቀኑ እነዚህን ሁሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች  
አደርጋለሁ። በጣም የምወደው ነገር ግን  
መጫወት እና መጫወት ነው።


::ጠገራ ለገገራ

ዘረጎ ጠገራ ::ብህህህህህ ህገህ ረህገ




::ብርጋጽ

ረጎህጎጎጎ ጎረጎጎ ጠገህገህ ህህጎ ጠገጎጎጎ






ቀዝቃዛ ውሃንም ሆነ ሽታ ያለውን ሰማያዊ ሳሙና አልፈራም።




ትንሹ ወንድሜ በትምህርት ቤት የተደረገውን ነገር ሁሉ ወሬ እንዲደርሰው አደርጋለሁ።





ከታጠብኩ በኋላ አያቴንና አክሰቴን ሠላም  
እላለሁ፤ መልካም ቀንም እመኝላቸዋለሁ።



ከዚያም እለባብሳለሁ። <<አሁን ትልቅ ልጅ ነኝ  
እማማ>> እላለሁ።